

Metro South Addiction and Mental Health Services

እኛን ለማነጋገር

አድራሻ
Floor 1, 519 Kessels Road
MacGregor Qld 4109

ተለፎን
07 3167 8333 (Brisbane metro area)
1800 188 189 (Outside Brisbane metro area)

ፋክስ
07 3167 8322

ኢሜል
qtmhc@health.qld.gov.au

ድረገጽ
www.health.qld.gov.au/metrosouthmentalhealth/qtmhc

የሚከፈትበት ሰዓታት
ከሰኞ እስከ ዓርብ
ከጥዋቱ 8.30am እስከ 5.00pm ከሰዓት በኋላ

Metro South Addiction and Mental Health Services

በኩዊንላንድ በተለያዩ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ ማእከል

ከተለያዩ ባህልና ቋንቋ ለመጡ
ሰዎች በምላው አስተዳደር ግዛት
የሚቀርብ አገልግሎት

የእኛ ግምት ርዕይ

ጤናማ አእምሮ = ጤናማ እና ጠንካራ የመድብለ
ባህላዊ ማህበረሰብ

የእኛ መልእክት

አዲስ የመድብለ ባህላዊ አእምሮ ጤና ጥበቃን
እንዲሻሻል ለመምራትና ጤናማ የሆነ አእምሮን
ለማስገኘትና በምላው የተለያዩ ማህበረሰባችን
በመተባበር በሕይወት ዘመን ደህንነቱ የተጠበቀ
ጤናማ አእምሮ ለማስገኘት ነው።



በኩዊንስላንድ በተለያዩ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ ማእከል(QTMHC)

በኩዊንስላንድ በተለያዩ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ ማእከል(QTMHC)ምንድ ነው?

በኩዊንስላንድ በተለያዩ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ ማእከል(QTMHC) በሞላው አስተዳደር የተለያዩ ባህልና ቋንቋ ላላቸው (CALD) ግለሰቦች፣ ቤተሰቦች፣ ማህበረሰባትና ድርጅቶች ተስማሚ በሆነ ባህል የአእምሮ ጤና እንክብካቤ አገልግሎት በማቅረብ ይህም በማንኛውም የእድሜ ገደብ ላሉና የተወሳሰበ የአእምሮ ጤና ችግር ላለባቸው ያለማቋረጥ እንክብካቤ ያቀርባል።

የ QTMHC ይህንን የሚያቀርበው በህክምና ምርመራና በባህላዊ መማክርት አገልግሎት በኩል ሲሆን ይህም የመረጃና መገልገያ አቅርቦት፣ የህክምና ምርመራ፣ ለማህበረሰብ ትምህርትና ስለ አእምሮ ጤና ማስተዋወቅና መከላከያ እንዲሁም በቅድሚያ ጣልቃ የመግባት ፕሮግራሞችን ያቀርባል።

የሚቀርቡ አገልግሎቶች

ለህክምና ምርመራ መማክርት አገልግሎት

የልዩ ህክምና ምርመራ ሙያተኛ አገልግሎት እና ከ100 ቋንቋዎች በላይና ባህል ያካተቱ ቡድኖችን ያለው በሁለት ቋንቋ ተናጋሪ የአእምሮ ጤና መማክርት አገልግሎት በ QTMHC በኩል ይቀርባል።

በዚህ አገልግሎት የሚቀርብ በልዩ ሙያተኛ ምርመራና የአጭር ጊዜ ጣልቃ መግባት ሲሆን እንዲሁም ለተጠቃሚዎችና ቤተሰባቸው መረጃ፣ ምክር መስጠትና ወደሚመለከተው የአእምሮ ጤና ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢዎች መላክ ይሆናል።

ቤተ መጻሕፍትና የመድብለ ቋንቋ መገልገያዎች

በተለያዩ ባህል የአእምሮ ጤና አርእስቶችን ያካተተና በተለያዩ የአእምሮ ጤና ጉዳዮች ላይ የተተረጎሙ መረጃዎች የ QTMHC ሰፊ ያለ የቤተ መጻሕፍ መገልገያ አለው።

የአእምሮ ጤናን ማስተዋወቅ፣ መከላከልና ተድሞ ጣልቃ ስለመግባት

የ QTMHC ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በጋራ ሆኖ በመጥፎ የአእምሮ ጤና ችግር ላይ በማተኮር የተለያዩ የቡድን ፕሮግራሞችንና እንቅስቃሴዎች በማስተባበር በመድብለ ባህላዊ ማህበረሰባት ውስጥ የአእምሮ ጤና እውቅና እንዲጨምርና ችግሩ እንዲቀንስና እንዳይሰማ ማድረግ ይሆናል።

በሞላው አስተዳደር ግዛት የመድብለ ባህላዊ አእምሮ ጤና አስተባባሪዎች (MMHC) ፕሮግራም

የ QTMHC በሆስፒታል ውስጥ ካሉት አእምሮ ጤና አገልግሎቶች ጋር በጋራ አብሮ መሥራትና ታዲያ በሞላው አስተዳደር ያለው የጤና አገልግሎት በ MMHC አሠራር የሚኖረው አትኩሮት ለተጠቃሚዎችና ለቤተሰባቸው አግባብ ባለው ባህላዊ የአእምሮ ጤና እንክብካቤ ማቅረብና እንዲሁም ከአካባቢ ካለ መድብለ ባህላዊ ቡድኖች ጋር ማገናኘት ይሆናል።

የተጠቃሚና ተንከባካቢ ተሳትፎ

የ QTMHC ከተለያዩ ባህልና ቋንቋ ከመጡ ተጠቃሚዎችና ተንከባካቢዎች አብሮ በመሥራት የ QTMHC ፕሮግራሞችና አገልግሎቶች እንዲሁም ሰፊ ያለ ፖሊሲና ፕሮግራሞች በ QTMHC ፕሮግራም ውስጥ እንደገቡ ለማረጋገጥ ነው።

የፖሊሲና አገልግሎት እድገት

ከአእምሮ ጤና ፖሊሲ እና አገልግሎት አቅድ ማውጣት ጋር በተዛመደ በሞላው አስተዳደርና በኮመንዌልዝ መንግሥት ደረጃ በ QTMHC በኩል ተከታታይ የሆነ ሥራ ድርሻ ያካሂዳል።

ምርምር ጥናት

በተለያዩ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ ያተኮረ በበለጠ ለማዳበርና መረጃ ለማቅረብ በጋራ አብሮ ተጋግዞ ምርምር ጥናት እንዲደረግ የ QTMHC ያስተዋውቃል።

ትምህርትና እድገት

የትምህርት ፕሮግራሙ የሚያተኩረው በአእምሮ ጤና ጥበቃ ሥራ ላይ የባህላዊ ብቁነትን ማዳበርና እንዲሁም በመድብለ ባህላዊ ስለ አእምሮ ጤና ጥበቃ ማንበብና መጻፍ ለሚችሉ የድርጅቶችና ቡድኖች ክፍልን መመስረት ይሆናል።

ልንረዳ የምንችለው:

- በባህላዊ አግባብ ያለው ግምገማ ማቀናጀት ከፈለጉ እና/ወይም ለተጠቃሚ እና/ወይም ለቤተሰባቸው አባላት የስነ-ልቦናዊ ትምህርት ማቀናጀት ከፈለጉ
- በተለያዩ ባህል የአእምሮ ጤና ጥበቃ ስልጠና እንዲቀናጅልዎት ከፈለጉ
- እርስዎ ከሚሰሩበት ተጠቃሚ ወይም ባህላዊ ቡድን ለየት ያለ ባህላዊ መረጃ ከፈለጉ
- በርስዎ ማህበረሰብ ውስጥ ስለተለየ አእምሮ ጤና ጉዳይ ዎርክሾፕ/ስብሰባ እንዲቀናጅ ከፈለጉ
- በተለያዩ ባህል የአእምሮ ጤና ጉዳዮች ላይ መጽሀፍትን፣ ጽሁፎችንና መገልገያዎችን የሚፈልጉ ከሆነ
- ስለ ተዳቀለ ባህላዊ አገልግሎት እድገት ጉዳይ ምክር ከፈለጉ ይሆናል።